

Sidaamu Zoone Woga, Turizimoonaa
Mangistete Komunikeeshiine
Hajubba Biidichisha
የሲዳሞ ዞን ባህል ቱሪዝምና
የመንገስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች
ጽ/ቤት

ቀን 11/11/2013
ቁጥር 1/13/05

ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን


በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

አ/አበባ

Reçu CLT / CIH / ITH	
Le	18 MARS 2014
N°	0184

ጉዳዩ:- የፍቼን በዓል በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ እንዲቻል የሲዳሞ ሕዝብ ያቀረበውን የይመዝገብልን ጥያቄ መላክን ይመለከታል

የሲዳሞ ብሔር የማንነቱ መገለጫ የሆኑ አያሌ ባሕላዊ እሴቶችና ቅርሶች ባለቤት ሲሆን ከነዚህ መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሰው ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የመጣው የፍቼ የዘመን መለወጫ በዓል ነው። በዓሉ ከሁለት ሳምንታት ላላነሰ ጊዜ በድምቀት የሚከበር ሲሆን በቤተሰብና በጎረቤት ደረጃ ተሰባስቦ በማክበር የሚጀመርና ከዚያም እየሰፋ በመሄድ በባህላዊ አደባባይ (ጉዳማሌ) በጋራ የማክበር ሂደትንም ያካትታል። በአጠቃላይ የፍቼ ጫምባላ በዓል በርካታ ባህላዊና ማኅበራዊ ፋይዳዎች ያሉት፤ ሀገር በቀል የሆነ የዘመን አቆጣጠር እውቀትን አካቶ የያዘ ዓመታዊ የዘመን መለወጫ ክብረ በዓል ከመሆኑም በላይ የሲዳሞ ብሔር አንኳር የሆኑ ባህላዊ ገጽታዎች የሚንጸባረቁበት ኢንታንጀብል ቅርስ መሆኑ ይታወቃል። በተጨማሪም የፊቼ በዓል ሰላምን፣ መከባበርን፣ አብሮ መኖርን፣ መቻቻልን፣ ልማትን፣ እርቅንና ሰብዓዊ መብቶችን የሚያከብር የብሔሩ ዋንኛ ኢንታንጀብል ቅርስ ነው። ስለዚህ ይህ በዓል በዓለም ቅርስነት እንዲመዘገብ ህዝቡ ያቀረበውን የይመዝገብልን ጥያቄ እና ሥምምነቱን በፈርማው ጭምር የገለጸበትን ሰነድ አያይዘን የላክን መሆኑን እናሳውቃለን።



ከሠላምታ ጋር
Weyineh Fisaate Dansamo
ጠርጎህ ገዳነ ገገሳ
Biddichishu Scoreessa

የሲዳማ ብሔር ዓባላት የሆኑ የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች በራሳቸው ተነሳሽነት የፍቼ በዓል በዓለም ቅርስነት በዩኔስኮ ረፕረዘንታቲቭ ሊስት ላይ እንዲመዘገቡላቸው መስማማታቸውን የገለጹበት የጽሑፍ ማስረጃ እና ይህንንም በፊርማቸው ያረጋገጡበት ሰነድ

መግቢያ

ፊቼ የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የመጣ ከጥንት ጀምሮ በሁሉም የሲዳማ ብሔር አባላት ዓመት ጠብቆ ለሁለት ሳምንታት ያህል በድምቀት የሚከበር የዘመን መለወጫ በዓል ነው። በዓሉ በቤተሰብ እና በጎረቤት ደረጃ ተሰባስቦ በማክበር የሚጀምርና ከዚያም እየሰፋ በመሄድ በባሕላዊ አደባባይ(ጉዳማሌ) በጋራ የማክበር ሂደትን ያጠቃልላል። ፊቼ ከዘመን መለወጫ በዓልነት ፋይዳው ባሻገር የሲዳማ ብሔርን ማጎበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ፖሊቲካ እሴቱ ጭምር ነው። በአጠቃላይ የፍቼ ጫምባላ በዓል በርካታ ባህላዊና ማጎበራዊ ፋይዳዎች ያሉት፣ ሀገር በቀል የሆነ የዘመን አቆጣጠር እውቀትን አካቶ የያዘ ዓመታዊ የዘመን መለወጫ ክብረ በዓል ከመሆኑም በላይ የሲዳማ ብሔር አንኳር የሆኑ ባህላዊ ገጽታዎች የሚንጸባረቁበት ኢንታንጀብል ቅርስ መሆኑ ይታወቃል። ፊቼ ሰላምን፣ መከባባርን፣ አብሮ መኖርን፣ መቻቻልን፣ ልማትን፣ እርቅን፣ ሰብአዊ መብቶችን የሚያከብር የብሔሩ ኢንታንጀብል ቅርስ ነው።

የፊቼ በዓል ታሪካዊ አመጣጥ በአፈ ታሪክ እንደሚወሳው ከጥንት ጀምሮ ሲሆን የበአሉ ስያሜ መነሻው ፊቹ ከምትባል ሴት ነው። ይህች ሴት በየዓመቱ ለወላጆቿ እና ወንድሞቿ ቡርሳሜ(የተነኮረ እና በቅቤ የተለወሰ ቆሮ) እና ወተት በቃዋዶ እለት ይዛ መጥታ ትጠይቃቸው ነበር። በቅቤ የተዘጋጀውን ቡርሳሜ ጎረቤት ተሰብስቦ ይጋበዝ እንደነበር ይነገራል። በአፈ ታሪኩ መሰረት ምግቡ ይበላ የነበረው ማታ እንደነበር ሲነገር ፊቼ ይህንን በተደጋጋሚ ስትፈጽም ቆይታ ትሞታለች። ቀደም ሲል የግብዣው ታዳሚ የነበሩ ሰዎች እርሷ የምትመጣበትን ጊዜ ጠብቀው በራሳቸው ለመደገስ ይስማማሉ። የግብዣውን ስያሜም በስሟ ፊቼ ብለው ጠሩት። በዚህ መሠረት የበዓሉ አከባቢ በሁሉም ሲዳማ አካባቢ ፊቼ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት እየተከበረ መምጣቱ ይነገራል።




የኮባ ቅጠል ስለሚታደል አንጋፋው በኮባው ከገበታው ጨብጦ በመውሰድ ሥርዓቱን ካስጀመረ በኋላ በጋራ የመመገብ ሂደት ይከናወናል።

በአንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ከአንዱ ቤት ወደ ሌላው በመሄድ ሌሊቱን ሙሉ የሚበላ ሲሆን የፍቼ ዕለት በየቤቱ በሚቀርበው ገበታ ውስጥ ሥጋ አይካተትም። የዚህ ዋንኛ ምክንያት አዲሱ ዓመት ለከብቶችም መልካም ዘመን እንዲሆን ከማሰብ የመነጨ ሲሆን የሲዳማ ብሔር ለከብቶች የሚሰጠውን ከፍተኛ ግምትና ከበሬታም የሚያሳይ ነው። ቀደም ሲል ታርዶ ሲበላ የተረፈ ሥጋ እቤት ውስጥ ካለ በዕለቱ ሥጋው ከቤት ውጭ እንዲያድር ይደረጋል። ከዚህም በተጨማሪ አባወራ በፍቼ እለት ከቤቱና ከቤተሰቡ ተለይቶ ሌላ ቦታ አያድርም። ለፍቼ በዓል ሕብረተሰቡ ትልቅ ክብር ስላለው ቀደም ሲል በልዩ ልዩ ምክንያት የተጣላም ካለ ፍቼ ሲቃረብ እርቅ ይካሄዳል። በባህሉ ተኳርፎ ወደ አዲስ ዘመን መሸጋገር ነውር ነው።

የፍቼ ማግስት ጫምበላላ በአዲሱ ዓመት የመጀመሪያ ቀን በዕለተ ቃዋላንካ የሚከበር ሲሆን ባልተሰበረ የውሃ መያዣ የሸክላ ዕቃ (ሻቆ) ለብ ያለ ውኃ ተሞልቶ ጠዋት ላይ አባወራውና ቤተሰቡ በውኃው ፊታቸውን በመታጠብ እና በዕቃው ላይ የቀረበውን ቅቤ ፊታቸውን ይቀባሉ። ጫምበላላ በሲዳማ ቋንቋ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ሲሆን በባህሉ መሰረት በዚህ ዕለት መሬት የማረስና እንጨት የመስበር ተግባራት አይከናወኑም። በዕለቱ ልጆች ተሰባስበው ከአንዱ ቤት ወደ ሌላኛው በመሄድ አይደሉም ጫምበላላ (እንኳን አደረሳችሁ) ሲሉ የቤቱ ባለቤት እማውራ በምላሹ አሉ! አሉ (ከዘመን ዘመን ያድርሳችሁ) በማለት ለልጆቹ ቡርሳሜ ይሰጡዋቸዋል። አናታቸውንም ቅቤ ይቀቧቸዋል። በዚህም ልጆች ዕለቱን በደስታ እንዲያሳልፉ ይደረጋል። በዕለቱ አባወራው ከብቶችን ተጠብቆ በቆየ የግጦሽ ሳር(ካሎ) ላይ ከአባያ ሐይቅ አከባቢ ሲላላ ከሚባል ቦታ የሚመጣ ጨዋማ አፈር (ቦሌ) ነስንሶ ከብቶቹን አጥግቦ እያበላ ያውላል።


ከጫምበላላ ቀጥሎ ያለው የአከባበር ሂደት በጥቅሉ ሻሺጋ የሚባል ሲሆን ሻሺጋ በዓሉን በጋራ በገቢያ እንዲሁም በጉዳማሌ (ባህላዊ አደባባይ) በድምቀት የማክበር ሂደት ነው። በአከባበሩ ከታዳጊ ወጣቶች ጀምሮ እስከ አረጋውያን ያለው የሕብረተሰብ ክፍል በጎሳ በጎሳው ሆኖ ቁጣላ (በሕላዊ ጭፈራ) ከጫምበላላ ማግስት(ዴላ) ጀምሮ እስከ ቀዋላንካ ድረስ ማለትም ለተከታታይ አራት ቀናት በጋራ በመሆንና ጦርና ጋሻ በመያዝ ይጨፍራሉ። የቁጣላ ዘፈን የውዳሴና የተቃውሞ ስሜቶች ይንጸባረቁበታል። መሪዎች እንደ ስራቸው ይወደሱበታል ወይም ይወቀሱበታሉ። የቁጣላ ጨፍሪዎች በየተራ ወደ ጉዳማሌው ገብተው በመቀመጥ በጎሳመሪው ምረቃት ከተካሄደ በኋላ በአሮጌው ዘመን በሕብረተሰቡ ዘንድ የታዩ በጎ ነገሮች እንዲጎለብቱ አስከፊ የሆኑት እንዳይደገሙ ምክር አዘል መልዕክት ይተላለፋል። ዘመኑ የሰላም የብልጽግና የልማት ይሆን ዘንድ ቃለ ቡራኬ ይሰጣል። ከቁጣላ ጭፈራ ጎን ለጎን ሆሬ (የልጃገረዶች ጭፈራ)፣ ወጣት ወንዶችና ልጃገረዶች ተመራርጠው በጋራ የሚጨፍሩት ባህላዊ ጭፈራ (ፋሮ) ለወራት ይቀጥላሉ። ያላገቡ ወጣቶች በተለይ በፋሮ ጭፈራ አጋጣሚ እርስ በርስ የመተዋወቂያ መድረክ



ያገኛለ።። ይህ ወቅት ተሞሽረው የቆዩ ሴቶች አምረውና በአማቶቻቸውና በጎረቤቶቻቸው ታጅበው ወደ አደባባይ የሚወጡበትና ከዘመድ አገማድ የሚገናኙበት እንዲሁም ሙሽርነታቸው የሚያበቃበት ወቅት ነው። የቁጣላ ጭፈራ የፈረስ ግልቢያ የጉግስ ውድድር የሚታይበት ነው። በዚህ ወቅት ያገቡ ሴቶችና ወንዶች የሚጨፍሩት ባሕላዊ ጭፈራ ሐኖ የሚሰኝ ሲሆን ይህም በሲዳማ ብሔር ዘንድ ባሕላዊ ሥነ-ሥርዓቶችና ማኅበራዊ ጉዳዮች በሚከናወኑበት ወቅት ሴቶችም እኩል ተሳታፊ መሆናቸውን ያስረዳል። የሻሺጋ መደምደሚያ ላይ ፊቹ ፋሎ ወይንም የፍቼ መጠናቀቅ የሚያመላክት ቁጣላ ይደረጋል። በዚህም ወቅት ሕብረተሰቡ በየጎሳውና በየጉዳማሌው የሚጨፍር ሲሆን በጎሳው አዛውንቶች ፍቼ ጄጄ (ፍቼ ለዘላለም ትነር) በማለት አዛውንቶች ለማሳረጊያ በሚሰጡት ቡራኬዮፍቼ በዓል ማጠቃለያ ይሆናል።

የፍቼ በዓል ለሲዳማ ብሔር ዓባላት የሚያስገኘው ማኅበራዊ ባሕላዊና ኢኮኖሚያዊ ፋዳና ትርጉም

ፊቹ የሲዳማ ብሔር የዘመን መለወጫ በዓልና የማንነቱ መገለጫ ኢንታንጀብል ቅርሱ ከመሆኑም ባሻገር ማኅበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ፣ባህላዊ ፖለቲካና የአካባቢ ጥበቃ ፋይዳዎች አሉት። የሲዳማ ብሔር እርስ በእርሱና ከአካባቢው ኅብረተሰብ ጋር አብሮ በሰላም እንዲኖር፣ ሕፃናት በሰላምና በእንክብካቤ እንዲያድጉ፣ አረጋውያን ተከብረው እየተደገፉ እንዲኖሩ ሰው ሁሉ ፈሪህ-እግዜአብሔር እንዲኖረውና በሀሰት እንዳይመሰክር፣ እንዳይሰርቅ በፊቹ በማኅበራዊና በኃይማኖታዊ መስኮች ትምህርት የሚሰጥባቸውና ዎማዎች/የጎሳ መሪዎች/አበክረው የሚያስገነዝቧቸው ተግባሮች ናቸው። የፊቹ የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል ሲታሰብ በጉዳማሌው/ ባህላዊ መሰብሰቢያ ቦታ/ በሚደረጉ ሽንጎዎች ዎማዎች፣ ጋና፣ ጋሮ፣ ሞቴ/ የጎሳ መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች/ የሚያስገነዝቡት ሕዝቡ በርትቶ ሥራ እንዲሰራ፣ ከብቱን እንዲጠብቅ ባማረና በተትረፈረፈ ምርትና አዳኝ መጪውን የፊቹ በዓል እንዲያከብር ሲሆን ልመናንና ሥራ ፈትነትን በማውገዝ ለአካባቢው ኢኮኖሚ ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ዎማ፣ ጋና፣ ጋሮ፣ ሞቴ በየአካባቢያቸው ባሉ ጉዳማሌዎች ዘወትር አስፈላጊ በሆኑ ጊዜያት በመሰየም ኅብረተሰቡን ላጋጠሙ ችግሮች መፍትሄ በመስጠትና በመዳኘት በፊቹ የያዙትን አዲስ አመት ሕዝቡ በሰላም እንዲዘልቅ የባህላዊ አስተዳደር አገልግሎት ይሰጣሉ። በሲዳማ ብሔር ሁሉ ዘንድ በፊቹ ማክበሪያና ባህላዊ መሰብሰቢያ ሥፍራዎች(ጉዳማሌዎች) አካባቢ በተፈጥሮ እና በሰው የተተክሉ አገር በቀል ዛፎች ለዝንተኛም አይነኬ ሆነው የሚኖሩ ናቸው። የፊቹ በዓል ሲያበቃ ምርታቱም አካባቢያችሁን ጠብቁ፣ ዛፍ አትቁረጡ ሲሆን በዚህ ምክንያት በአሁኑ ጊዜ ማንኛውም አገር በቀል ትላልቅ ዛፍ አለመቁረጥ የሲዳማ ብሔር አባላት ቋሚ ባህል ሆኗል። ዓለማችን በአካባቢ ሙቀት(Global-warming) አደጋ ተጠቅታ በምትገኝበት በአሁኑ ጊዜ ይህንን አደጋ ለመታደግ የየአገራት መሪዎች የተለያዩ ሕጎች በማውጣት የዓለም ሕዝብ በመላ አካባቢውን እንዲጠብቅ የማስገንዘብ ሥራ እየሰሩ




በሚገኙበት ወቅት የሲዳማ ሕዝብ ከፊቹ ጋር በተያያዘ ለትውልድ በማስተላለፍ ጠብቆ ያቆያቸው ዕድሜ ጠገብ አገር በቀል ዛፎች ከሀገራችንም አልፎ ለአለም እፎይታ መፍጠር የሚችሉ በመሆናቸው በአካባቢ ጥበቃ መስክ የፊቹ ኢንታንጀብል ቅርስ እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ መገንዘብ ይቻላል።

በዓሉ በዓለም ቅርስነት ቤኔስኮ ሪፕረዘንታቲቭ ላይ ቢመዘገብ ለቅርሱ ሕልውና እና ቀጣይነት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ

የፊቹን በዓል በዓለም ቅርስነት ማስመዘገብ የኢንታንጀብል ቅርሱን ለማስተዋወቅ የላቀ ሚና ይኖረዋል። ምክንያቱም በዓሉ በዓለም ቅርስነት ቢመዘገብ ሺዲዮ ክሊፑም ሆነ ሌሎች በዓሉን የተመለከቱ መረጃዎች በዩኔስኮ ድረ ገጽ ላይ ስለሚለቀቁ በዓሉ ከክልልና ከሀገር አቀፍ ደረጃ አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኛል። የቱሪስት መስህብም ይሆናል። በዓሉ በዓለም ቅርስነት ቢመዘገብ የመንግሥት ዓካላትና ሌሎች ተቋማት ትኩረት ስለሚሰጡትና ከቀድሞ የበለጠ እንክብካቤና ጥበቃ ስለሚደረግላት ባሕላዊ ይዘቱን ጠብቆ የሲዳማ ብሔር የማንነት መገለጫ በመሆን ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ ይረዳል። ከዚህም በተጨማሪ ከዚህ በፊት ስለቅርሱ የማያውቁና ትኩረት ያልሰጡ የክልሉ ፣ የሀገሪቱ እና የመላው ዓለም ሕዝቦች በመመዘገቡና በዓለም አቀፍ ደረጃ በመተዋወቁ ለቅርሱ ትኩረት ስለሚሰጡ ግንዛቤያቸውን ያሳድግላቸዋል። ወጣቶች እውቅና ስላገኘው ቅርስ ትግበራ ላይ ለመሳተፍና ስለ በዓሉ ይበልጥ ለማወቅ ስለሚጓጉ ቅርሱን ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ በብሔሩ ዓባላትም ሆነ በመንግሥት እየተደረገ ያለውን ጥረት ያግዛል። በዓሉ ለብሔሩ ዓባላት የሚሰጠውን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች አጠናክሮ ለማስቀጠል ያስችላል። የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በበዓሉ አከባቢ በጋራ የሚሳተፉበትን፣ እርስ በርስ ተዋውቀው፣ ተከባብረውና ተቻችለው በሰላም አብረው የሚኖሩበትን ሥርዓት ለማጎልበት ይረዳል። ሌሎች የክልሉና የሀገሪቱ ሕዝቦች ከፊቹ ተሞክሮ በመውሰድ የራሳቸውን ባህልና ታሪክ እንዲጠብቁና እንዲያለሙ ያግዛል።

የፍቼ በዓል ጥልቅ የሆነ የመተሳሰብ፣ የሰላም፣ የመቻቻል፣ የፍቅር፣ የወዳጅነትና የመታደስ ትርጉም ያለው በዓል ነው። በዓሉ በአግባቡ ቢጠበቅና ቢለማ ከሲዳማ ሕዝብ አልፎ ለሀገር ልማት ጠቃሚ ሊሆን የሚችልና ለብዝሃ ባህል ግንባታ የራሱ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችል ባህላዊ እሴት ነው። ስለዚህ ይህንን በዓል በዓለም አቀፍ ደረጃ በዩኔስኮ እንዲታወቅና እንዲመዘገብ እየጠየቅን የሕዝቡን የይመዘገብልን ጥያቄና ሥምምነቱን በፊርማው ጭምር የገለጸበትን ሰነድ አያይዘን እያቀረብን ቅርሱን ለማስመዘገብ ሲባል የሚደረገውን ማንኛውንም ጥረት በከፍተኛ አድናቆት የምንደግፍ መሆኑን እናሳውቃለን።



**Emblem: Sidama Zone Culture, Tourism and Government Communication
Affairs Division**

Reçu CLI / CIH / ITH
Le 18 MARS 2014
N° 0184

Ref. No. S/Z/C/T/D 1513

Date: 06/09/2013

**To: Authority for Research and conservation of Cultural Heritage under
the Ministry of Culture and Tourism
Addis Ababa**

**Subject: Regarding sending to you the petition of the Sidama People for
the inscription of Fichee Festival as International Intangible Heritage**

The Sidama People has its own cultural values and heritages which are identity of the people and, one of these is the *Fichee* Ceremony which is the ceremony of new year and has been practiced and handed down from generation to generation. The ceremony is celebrated for a period of not less than two weeks; and, it is celebrated at family and neighborhood level at first and, then, it is celebrated at a cultural square traditionally referred to as *Gudumale*, at community level. In general, the *Fiche Chambalala* ceremony is a New Year ceremony with the knowledge of indigenous and traditional calendar, having considerable cultural significance; and, an intangible heritage which reflects the major cultural aspects of the Sidama People. Moreover, the *Fiche* ceremony is the main intangible heritage of the Sidama people which upholds the values of mutual respect, peace, tolerance, amicability and human rights. Therefore, we hereby make known to you that we send to you the petition signed by the people for the inscription of this cultural event as international intangible heritage; and, that we have attached the petition signed by the people to this cover letter.

With regards,

Signed

Workineh Filate Dansamo

Department Head

**Seal: Sidama Zone Culture, Tourism and
Government Communication Affairs Division**

A Document in which different community groups of the Sidama People willingly called for the inscription of *Fichee* cultural event as an international intangible heritage on UNESCO's Representative List and dully confirmed with their signature

Introduction

The cultural event known as *Fichee* is the ceremony of New Year among the Sidama People which has been celebrated for centuries among all members of the people annually for a period not less than two weeks. The celebration of this ceremony begins at first at family and neighborhood level and, then, it is celebrated at a cultural square traditionally referred to as *Gudumale*, at community level. In general, the *Fichee Chambalala* ceremony is a New Year ceremony with the knowledge of indigenous and traditional calendar, having considerable cultural significance; and, an intangible heritage which reflects the major cultural aspects of the Sidama People. Moreover, the *Fichee* ceremony is the main intangible heritage of the Sidama people which upholds the values of mutual respect, tolerance, amicability and human rights.

According to oral tradition of the Sidama people, the term *Fichee* is derived from the name of a Sidama woman who was known by the name Ficho. This woman was said to have been visiting her parents annually on the New Year Festive day of the Sidama Nation by preparing cultural dishes called *bursame*, a meal prepared from *wassa* (false banana) with a good deal of butter along with milk. The feast was organized in the evening and the dishes were feasted on by inviting the neighbors. After practicing this event for some times, Ficho died. Those neighbors who were previously used to attend the feast, when she had come, named the festivity of the eve of the New Year of the Sidama Nation *Fichee* after Ficho in her commemoration.

Social Events Performed in relation to the Fiche Ceremony

The *Fiche* New Year ceremony is celebrated annually for two weeks and, there are sequences of events which are performed throughout the celebration process. One of these social events which is performed first is known as *La'ó* which literally means "observation". This event pertains to the traditional astrological calendric calculation to identify the exact date of the *Fiche* ceremony of New Year. The astrological observance is conducted by the *Ayanto*, who have the wisdom of astrology; and, the *Ayanto* meticulously observe the movements of stars and their positions in respect to the moon. Thence, they announce the date to the tribal leaders known as *Garo* or *Woma*. Based upon the information provided by the *Ayanto*, the tribal leaders summon a meeting (*Songo*) to be held with competent adults and elders among the community who are known by the name *Chimessa*. On this meeting, they thoroughly discuss on the issues related to the event and make decision to proclaim the date of the ceremony to the wider community. Then, clan leaders go to the market places in their respective areas, hanging sheep skin on their long stick, to announce a proclamation or *Lalawa* as to the date of the celebration to their community. Afterwards, the first traditional event of singing and dancing known as *Safote Ketalá* kicks off.

On the date on which *Fiche* is celebrated (*Kewado*), the celebration is started with the event known as *Huluká* which takes place in the afternoon between 03 and 04 o'clock. In this event, each household prepares a door-like shape using wet bamboo tree and erects this on a free space in front of the residence place and lets all members of the household as well as the livestock owned by the household pass through the bamboo shaped in door-like. The head of the household go through first and followed by other family members and the cattle. This cultural event is taken to be symbolizing the entrance to a new year. Accordingly, the event shows

the renouncing of all the bad things of the old year behind and accepting the new one with new thinking and good wishes. This day is known as *Fitari*. In the evening of the *Fiche* holiday, a cultural dish known as *Bursame*, which is prepared from the dough of false banana (*Kocho*) and butter, is served on a clay pot known as *Shafeta* along with milk and feasted on communally. The feast kicks off by an individual in the community who has higher social status or, the *Chimesa* who lives nearby in the localities, who utters words of blessing (*diruni diro ilishinki*), while scattering few parts of the food. At this time, the others echo the blessing after him, stretching their hands in the direction of the served dish. The scattering of bits of the food is taken as an acknowledgement of the gift of the earth such delicious food. Hence, it is in praise and thanking of the earth. The leaves of false banana (*Inset*) are warmed on fire and designed in shapes to be used as dining plates for the partakers.

In such manner, members of the community go from a neighbor's house to another's and feast all night long. The dish served on the day on which *Fiche* is celebrated should not include meat. The reason for this is that it is wished for the cattle too that the New Year be a good one. Any animal meat that happened to be available in home before this day would have to be removed from home and kept outside residence house. Moreover, head of a household is never supposed to spend the night of the *Fiche* holiday away from home. Due to great significance given to this event, every member of the community who has a quarrel with someone is required to make peace before the holiday; and, it is uncouth to begin New Year without making peace any other party with whom one has had disagreements.

On the first day of the New Year which is known as *Qaawalanka*, on the aftermath of *Fiche*, a ceremony of *Chambalala* is held. During this event, warm water is served in an unbroken utensil early in the morning and head of household and the other family members wash their face with the warm water and they rub their faces with a

butter served along with the water. *Chambalala* means "happy new year" in Sidama language. On this holiday, certain activities such as land tilling and collecting firewood are not undertaken. Children go about and wish households happy new year to them saying *Ayide Chambalala* and, the neighbors respond with words of blessing saying *ile-ile*, which is wishing the children may you live long to see new year, and they serve the children with *Bursame* dish.

The celebration event which follows upon *Chambalala* is known as *Shashiga*. This is the celebration of New Year communally at a public place called *Gudumalle*. During this event, all groups of the community ranging up from adolescents to elders come out grouped according to their respective clan to sing and dance the traditional singing and dancing known as *Ketala* holding spear and shield. The singing and dancing of *Ketala* includes both praises and condemnations of leaders, based upon their deeds. The singers and dancers of *Ketala* enter the *Gudumalle* in turn and sit down to receive the blessings of their clan leader who advise them to promote good deeds of previous year and to renounce the bad deeds. In addition, the leaders wish the community members that the New Year be a peaceful and prosperous year for them. Side by side with the *Ketala* dancing and singing, the singing and dancing of *Hore* by girls, the singing and dancing of *Faro* by boys and girls interested to each other continue for months. This creates opportunities for the youth to get acquainted to each other for possible spouses in the future. During this time, brides come out to the public space being accompanied by their mother-in-laws and neighbors to meet their relatives and officially complete their bridal period. There are horse riding and competitions during *Ketala* dancing and singing. At the conclusion of *Shashiga*, the type of *Ketala* which signifies that the ceremony of *Fiche Fullo* or end of *Fiche* is approaching. At this time, the community groups sing and

dance along with their respective clans at *Gudumalle* and the celebration is concluded by words of blessing of the elders (*Fiche jeji*, meaning "Long live *Fiche*").

The socio-economic and cultural significance of Fiche ceremony to Sidama people.

In addition of being the identity and New Year event that is an intangible heritage, *Fiche* ceremony has social, economic, cultural, political significance and relevance to environmental protection as well. The activities which the *Womas* or tribal leaders advise the community strongly during the celebration of *Fiche* include: peaceful coexistence of the members of the Sidama people with each other and with other community members, wellbeing and good upbringing of children, respecting and supporting the old age, having reverence for God and abstaining from testifying falsely, theft, etc. During the celebration of *Fiche*, the *Womas*, *Gana*, *Garo*, *Mote* or clan leaders all advise and remind all community members to work hard, to protect and look after the cattle, to be able to celebrate the next New Year with prosperity and wellbeing, and they remind them to abstain from unseemly activities such as begging, indolence, and the like. Thus, they play a significant role in promoting the efforts of building the economy of the region. The clan leaders also provide traditional administration services by holding meetings at the *Gugudumalle* in their respective areas at any time whenever there are social problems for which they have to seek solutions or to arbitrate issues which require traditional adjudication to enable the community live in peace and harmony throughout the year. Among the Sidama people, the trees which have grown natural as well as those which have been planted by man in the surroundings of *Gudumalle* or the public gathering places are never cut at any time. At the end of the celebration of *Fiche*, the community members are advised to protect the environment and to abstain from

cutting trees. As the result, abstaining from cutting indigenous trees has become a strong habit of the Sidama people. Our globe is facing the problem of global warming and leaders of world countries are promulgating regulations and working hard to create awareness among their respective subjects to protect the environment. Therefore, it is easy to understand the significance of *Fiche* intangible heritage in promoting the tradition of protecting indigenous trees which has been handed down from generation to generation among the Sidama ethnic group.

Fiche ceremony is a celebration in which values such as deep consideration to each other, peace, tolerance and rejuvenation are embedded. The celebration is a valuable cultural heritage which could contribute to the strengthening of multicultural society not just at Sidama level but also at national level. Therefore, we request for the acknowledgement and registration of this celebration at an international level by the UNESCO and, we express that we attached hereby a document in which the people called for the registration of the event by signing at a petition document. We would also like to express our commitment to support any effort made to effect the inscription of this intangible cultural heritage.


Le 18 MARS 2014

N° 0184


Kiir (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
1	Adunya Duumo	Koo	47	Artisiti	Kirtaanaho	Hawaasaati	[Signature]
2	Bishawu Birhaanu	Koo	22	koyate gortorishi ogeessa	kirtaanaho	Hawaasaati	[Signature]
3	Zerte Zelete	Tee	25	Bareesaancho	>>	>>	[Signature]
4	Ananiya Getalnew	>>	25	Tirizimete ogeete	>>	>>	[Signature]
5	Kediya GUMTEMA	Tee	25	Borressaancho	Kirstaanaho	Hawaasaati	[Signature]
6	Habtamu HEyesus	KOO	40	Ahuu Xiinxallo	Kiristaan	Hawaasa	[Signature]
7	Wolaasa Woneessa	KOO	28	Kosidjaancho	>>	Hawaasa	[Signature]
8	Wolcaano Wolaasa	Koo	28	Kosidjaancho	>>	Hawaasa	[Signature]
9	GOBENA GODANA	KOO	34	Qinesaancho	>>	>>	[Signature]
10	Indriyas Kalmiso Doog	Koo	56	Seesi-galote ogeessa	Katolika	Hawaasa	[Signature]
11	Memero Labimo	Koo	41	Tiseete ogeessa	Kiristaan	Hawaasa	[Signature]
12	Luzasi Qaagamo	Koo	40	mashalate ogeessa	Kaatooleke	Hawaasa	[Signature]
13	Bushura Buxxe	Koo	32	Agaraasi'allo	Kiristaana	Hawaasa	[Signature]
14	Alemayo Arusa	Koo	52	Woyate kari loosumasa	Kiristaana	Hawaasa	[Signature]
15	Marfoosi Sakkuma	Koo	38	Agaraasincho	11	Hawaasa	[Signature]




Kiir (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
16	Zerhun Taaddese	Koo	40	Muuziizu jodo laando	Orthodokisi	Hawaassa	[Signature]
17	Hoshola Damafo	Koo	53	Muuziiru masaxancho	Protestant	Hawaassa	[Signature]
18	Tessifaye Tefera	Koo	24	Police	Protestant	Hawaassa	[Signature]
19	Shantamasshilota	Koo	21	Kollejete rasincho	Kiristana	Hawaassa	[Signature]
20	Meseret Muna	Tee	23	Artist	Orthodox	Hawaassa	[Signature]
21	Takilu Dangisso	Koo	50	Ahalate ke Haisu	Orthodox	Hawaassa	[Signature]
22	Xoditi Tilahun	Tee	29	Accountant	Protestant	Hawaassa	[Signature]
23	Aberash Tumona	Tee	32	Uduunchu kefile	"	Hawaassa	[Signature]
24	Hilot H Yesus	Tee	25	Uduunchu HARA	Protestant	Hawaassa	[Signature]
25	Amerweel Adaala	Koo	40	MGT	"	Hawaassa	[Signature]
26	Betahe Beket	"	50	"	"	"	[Signature]
27	Almazi Ababae	T	43	K.T	Protestant	Molleka	[Signature]
28	Erduale Orggayyo	K	52	L.K. Ogeessa	Protestant	Hawaassa	[Signature]
29	Melat Solomon	T	24	Domaesancho	Orthodokisi	Hawaassa	[Signature]
30	Boggalech Rebbede	T	38	Ma'vakote	Protestant	Hawaassa	[Signature]




Kiir (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
31	Tsehai Kebele	T	40	Maat/ Harish/ ofiser	ortodoks	Hawassa	
32	Shitaye Hordofa	K	49	MPH	Ogeessa protestante	Hawassa	
33	Ermias Yungura	K	32	Ogeessa	Katolikee	Hawassa	
34	Zenbech Samuel	T	33	man/ Ji/ masl	protestante	Hawassa	
35	Guduru Funte	K	30	gropardombo	protestant	Hawassa	
36	Ashenafi Argasa	K	48	officer	protestant	Hawassa	
37	Tilahun Tafese	K	36	coordinator	"	"	
38	Melkamu Mulatu	K	25	officer	"	"	
39	Taaddese Temmichcha	K	24	physician (MD)	Catholic	Hawassa	
40	Demesse Dikbew	K	20	engineer	Protestant	Hawassa	
41	Zerihun Desalegn	K	34	officer	ortodox	Hawassa	
42	Bezabih Banbato	K	33	PLR	protestant	"	
43	ASARADATO ADUELE	K	60	H/A	SS	"	
44	Adugna Gebre	K	28	Ogeessa	protestant	"	
45	Ambaye Adane	K	24	Gazetenga	"	SS	




Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
46	Tejera Ledamo	K	38	Loosu H/kinichan	Kinjama	Hawassa	
47	Melese Koyinde	K	20	Sirbaancho	Ortodokise	Hawassa	
48	Kloriniket Dansamo	T	18	Dadalaancho	ortodokise	Hawassa	
49	MARTA melese	T	18	Sirbaancho	Kattolike	Hawassa	
50	YOHANNES MLEWA	K	21	UNIVERSITY	CATHOLIC	Hawassa	
51	FR. SAMUEL KABISO	K	34	Keisi Qeesi / 903 / 107	Catholic	Hawassa	
52	Meseret Yumicho	T	25	Sibbuncho	POSTAL	Hawassa	
53	Togaynesn Tadele	T	30	ARTIST	CATHOLIC	Hawassa	
54	Alem AKILU	T	35		PROTESTANT	Hawassa	
55	Selamati Tadele	T	18	Kosaaancho	PROTESTANT	Hawassa	
56	Mestawot Bogale	K	20	Kosaaancho	PROTESTANT	Hawassa	
57	Zemedkun Bezabih	K	20	Muzi:go Gode/bancho	PROTESTANT	Hawassa	
58	ISRAEL IRBAMA	K	24	ARTIST	PROTESTANT	Hawassa	
59	ABERMO TOLSEBE	K	28	ARTIST	Buddhism	Hawassa	
60	Wolde-Meskel Qanafa	K	34	ARTIST	PROTESTANT	Hawassa	



Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
61	Wano Wanfaro	Tee	19	Artist	Protestant	Hawaassa	
62	Sisay Haileu	Tee	21	Artist	ortodokisi	Hawaassa	
63	Legese Lamiso	Koo	34	Artist	Protestant	Hawaassa	
64	Girma Rikiula	Koo	22	Muduruud jado'baancho	protestant	Hawaassa	
65	WOLASSA WOSHARA	Koo	24	Hizbele Allaabaancho	Protestant	Hawassa	
66	Abotneh Haotisa	Koo	30	Police	LLC	Hawaassa	
67	TARIKA Abebe	Koo	24	"	"	"	
68	Berhanu Getachew	Koo	20	Police	Protestant	Hawassa	
69	Ediget Endaleet	Koo	29	Poliset Hajem	Protestante	"	
70	Legese Afera	Koo	25	trafikette police	"	"	
71	Ayaizuu G/yohannes	Koo	51	poolisete mannyjir Qinesaancho	"	"	
72	Adane Desene	Koo	48	Qoraaancho Orthodokise	Orthodokise	"	
73	Wondimu AIGA	Koo	32	hoote alaaancho	Protestant	"	
74	Alemu Wansara	Koo	46	Polisete hajajaancho	Catholic	"	
75	FURRA MALASA	Tee	16	Rosaancho	Katholike	Hawaassa	





Kiir (no.)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
76	Wortineh Eliyooji	Koo	24	university of rosario	protestant	Hawassa	
77	Meseret Marmara	Koo	25	B.sc degree	protestant	Hawassa	
78	Taanika Fillaate	Koo	24	B.sc degree	protestant	Hawassa	
79	Birtukan Tadesse	Tee	36	Borreessaandho	protestant	Hawassa	
80	Alem Tsehayi Wube	Tee	32	Borreessaandho	ortodokise	Hawassa	
81	Asratu Gebaheun	Tee	37	Borreessaandho	protestant	Hawassa	
82	Woyanesh Adisu	Tee	35	hipoorteri	ortodox	Hawassa	
83	Abraham Ashugre	Koo	26	piroskietete Ogeesa	ortodokise	Hawassa	
84	Mussie Tumicha	Koo	35	(CMA) MURKOR HANA Council	oprotestant	Hawassa	
85	Aysanowu Abi Asmaka	Koo	24	dadallancho	protestant	Hawassa	
86	Shumulo Shunde	Koo	23	Sirbaasandho	Katolike	Hawassa	
87	Yifru Ashebe	Koo	41	L.H.I Dineesaandho	ortodoks	Hawassa	
88	Worku Abankir	Koo	51	Ogeesa	protestant	Hawassa	
89	Aganba Regasa	Koo	36	Ogeesa	Protestant	Hawassa	
90	Temesgen Perirod	Koo	20	Sirbaasandho	Protestant	Hawassa	




















Le 18 MARS 2014
















N° 0184



Kiirro (no.)	Xa'maanchusu'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
1	Eshine Hankalo	male	39	Natural Resource man researcher	Traditional believer	Wonsho	
2	Tekaliga Tome	Male	30	(woreda administrator) degree Accounting	protestant	wonsho	
3	Genene Gebaw	m	27	head of office youth degree mgt	"	"	
4	Ahuru netto	"	45	head of committee	"	"	
5	Daniso Damota	"	35	Finance Adminstr	"	"	
6	melde yimuda	ss	28	woreda Administrative offic	protestant	"	
7	Fikadu. Dika	ss	38	forimery	Muslim	"	
8	muluseba murame	"	37	dipoloma	protestant	"	
9	BEAY BARASA	"	25	"	"	"	
10	maso Galfo	"	24	"	"	"	
11	Thob som	"	27	"	"	"	
12	Kassa Aleamu	"	28	"	"	"	
13	Dejene muxxe	"	25	dipolomee	protestant	"	
14	Leehane Galkana	"	26	"	"	"	
15	NASSA DAKANE	"	39	"	"	"	





Kiiri (no.)	Xa'maan chu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
16	DANIEL SHUNE	mere	25	dipolama	protestant	wonsho	
17	MULUGETA Tamiru	mere	26	85	PiKS	wonsho	
18	Museni shenifana	"	30	65	MUSILIM	"	
19	Shofarwa Daabirah	"	58	65	protestant	Daalle,	
20	Yohannus Hammarb	"	25	85	"	wonsho	
21	Tesfaye Lagide	"	27	-	"	"	
22	Tegenye Tesfaye	"	24	10+3	"	"	
23	Yonasis ARGOLSO	"	25	10	"	"	
24	Dangamo Alenbo	"	40	55	"	"	
25	Lemma Paalso	"	21	45	Bude	"	
26	Keddon usuman	"	40	65	muslimi	"	
27	muamedo mesixafa	"	25	55	"	"	
28	Kedori Museni	"	60	95	"	"	
29	MUSENI	"	30	10+3	"	"	
30	Muhammed	"	35	75	"	"	





Kiiri (no)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (Age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
31	Hajamo Basha	Koo	25	35	mesdim	wonsho	
32	Abdu mohamedo	"	60	25	"	"	
33	Beyene Arfushe	"	30	105	protestan	"	
34	Shoncha ishine	"	25	35	"	"	
35	Beyene Yankusa	"	32	55	"	"	
36	Alemu Belaacho	"	20	65	"	"	
37	Abdulab Addiso	"	25	65	mesdim	"	
38	Beggele Raarsha	"	36	105	Bude	"	
39	Derube mengesha	"	40	35	"	"	
40	DanSamo GarSamo	"	40	105	"	"	
41	Aseffa Raafawo	"	25	75	mesdim	"	
42	mellese mengesha	"	28	65	protestant	"	
43	Alemu Adeela	"	25	75	"	"	
44	Gana	"	57	65	"	"	
45	Raarsha Godee	"	100	75	"	"	




















Kiiri (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(signature)
46	Bamaamo Kule	keo	85	55	musulim	Wansho	
47	Kachaaya Shanana	"	100	-	Bude	"	
48	Yunkuya Rusa	"	86	-	"	"	
49	Dawanna Duumo	"	85	-	"	"	
50	Daffawo Daffe	"	75	-	"	"	
51	Hasiso Hamesso	"	88	-	"	"	
52	Kimo Alaaka	"	108	-	"	"	
53	Ayayu Abbe	"	102	-	"	"	
54	Malyardo mado	"	32	105	orto dokos.	"	
55	desta kedirji	"	26	105	protestant	"	
56	Fue Adoola	"	25	45	"	"	
57	Taamene kaamiso	"	25	12+3	"	"	
58	Haxiso Hamme	"	29	-	"	"	
59	Bokko	"	50	-	musulim	"	
60	Amulo	"	40	75	"	"	




Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(signature)
61	Hariso yota	koo	86	-	Bude	wangho	
62	Diidamo Gabbiso	"	92	-	"	"	
63	kausa mekufa	"	87	65	"	"	
64	Gabbiso Gacco	"	96	-	"	"	
65	Boorsame Name	"	100	-	"	"	
66	Dikka Timbo	"	83	-	"	"	
67	kedivi Tiira	"	70	35	muslimi	"	
68	Gujamo Doofamo	"	67	45	protestant	"	
69	Agana Aadifo	"	28	10+3	"	"	
70	Zeyihun phexiyoo	"	24	"	"	"	
71	Gebire mussa	"	40	10+4	Bude	"	
72	Faantahun Hershick	koo	30	10+3	protestant	"	
73	Abene lebenu	"	54	12+4	ortodo	"	
74	Tesfaye idanjo	"	50	10+3	protestant	"	
75	Kebede Amelo	"	40	10+3	"	"	



Kiiri (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(signature)
76	Tekide Tabo	Koo	29	10+3	Protestant	Wonshe	
77	Kasa Godebo	"	32	10+3	"	"	
78	Abera mengistu	"	32	10+4	"	"	
79	Dejife Hameto	"	30	10+4	"	"	
80	Azmau Ksete	"	30	10+4	"	"	
81	Dabecha Petros	"	28	12+4	"	"	
82	Harza Hanjarsa	"	30	12+4	"	"	
83	Judea Mengesha	"	31	12+4	"	"	
84	Beyene Bagaaga	K	40	10+3	"	"	
85	Hotsa Godebo	"	34	10+3	"	"	
86	Simoon waarto	"	28	10+3	"	"	
87	Girma KOROSSO	"	32	10+3	"	"	
88	Tyhe siyoun	Tee	26	10+3	"	"	
89	Zeeangale DANJISO	Tee	32	10+3	"	"	
90	Tegidale Alepaqwa	Tee	26	10+3	"	"	




Kiirro (no.)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
91	matewos Ligisa	male	41	head of finance ¹²⁺⁴	protestant	wonsho	
92	Tejitu G/mariam	Female	38	head of woman's children affairs	>>	>>	
93	KEBEDE Amelo	male	34	children affairs officer	>>	>>	
94	Gizachew Bekele	male	37	(management) finance officer	>>	>>	
95	Qeesi Asefa Tedu	"	60	Qeesi	>>	>>	
96	Andante Alemay	"	28	workers	"	>>	
97	Mei Kama Mam	"	32	"	Trade officer	"	
98	Dukama	"	60	"	"	"	
99	Dangamo Yure	"	45	85	"	"	
100	Kamisa Kachara	"	44	45	"	"	
101	Geexeenesh G/kidan	te/p	34	Head of woman's leg office (Melibabadi Sorosoro)	protestant	>>	
102							
103							
104							




Le 18 MAR 2014

N° 0184


Kiir (No)	Xa'maan chu-su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
1	Taammire Riziwa	L	36	woradu gashshaaneho	protestante	Arbegona	[Signature]
2	Ayele Dagoma	L	41	woradu murinka	"	"	[Signature]
3	Shimelis Haxiso	L	36	Cine (B) Soorressa	Protestant	"	[Signature]
4	Haice Harsisa	L	36	woradu 2keig. E/B/A/mo	protestant	"	[Signature]
5	Moxora Taayye	L	26	ka/lo/ke/ka/12/sorressa	Protestant	"	[Signature]
6	Kallewale Ayele	L	39	Am/B/Tuladil/Doc	Orthodox	"	[Signature]
7	Wonicho Wosha	L	24	A . . .	Protestant	"	[Signature]
8	Engida Shibirke	L	35	A/w/B/Tuladillo	"	"	[Signature]
9	Kossa Shoino	L	23	A/w/m/ka/H/B/H/g	"	"	[Signature]
10	Kebbede Karrayu	L	30	A/w/R/B/m/R/s	Protestant	"	[Signature]
11	Tsehay Bogale	M	32	A/w/BU/Tu/m	Orthodox	"	[Signature]
12	Shillimaet Shiferemaw	M	22	A/w/B/12/sorressa	Protestant	"	[Signature]
13	Aberra Hanke	L	35	A/w/m/gu/Gole	Protestant	"	[Signature]
14	Tarek Tektel	L	37	Jadalancho	"	"	[Signature]
15	Biru SIDA	L	35	C / IV	"	"	[Signature]




Kiir (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
16	TUNSI I Johara	L	65	lasire Galoka	prostant	Arbegona	
17	Kambata Rixima	L	23	losira soola pollant		Arbelana	
18	Y Johannes Terte	L	32	Dadalanencho	Protestant	Arbegona	
19	mulugeta muntshu	L	47	"	"	"	
20	MESAY BOGALE	L	28	Journalist	"	"	
21	Birhanaw Klondimma	L	38	R/b/m lasanich	protestant	Arbegona	
22	Tamiru kaaypresso	L	37	Rosisanich	protestant	Arbegona	
23	Asefa fetu	L	40	gooliseye	"	"	
24	memoru malika	L	29	"	"	"	
25	Alu moyo Asefa	L	19	Rosaniich	"	"	
26	Manu fetu	L	26	mlkottasich	"	"	
27	Zellege shodde	L	29	M/l loosaadincho	"	"	
28	Wetsanet Asefa	M	30	M/l loosaadincho	"	"	
29	Lacamoto Geremba	L	37	manite klondimma	"	"	
30	Belay Bararsa	L	43	Rote b/muni sooneese	prote	"	




Kiir (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
31	Tesfate Yo'ora	Koo	40	Daddalaaneho	Pheente	Abegona	
32	Yhaanij Hujie	Koo	27	Residaneho	> >	> >	
33	Firpaadu Belayineh	Koo	28	Loosasinicheho	Orthodox	> >	
34	Daapim Indeale	Koo	25	Loosasinicheho	protestant	> >	
35	Hanka Marsha	Koo	25	Loosasinicheho	Protestes.	> >	
36	Yukasha Yunko	Koo	24	(H/W/M/B) Loosasinicheho	Protestant	> >	
37	Hanka Harza	Koo	25	Loosasinicheho	Protestant	> >	
38	Rimtan Shonja	Koo	24	Mangstete Loosasinicheho	protestant	> >	
39	Amele Amelo	Koo	24	Mangstete Loosasinicheho	protestant	> >	
40	Kebede Bulato	Koo	34	Mangstete Loosasinicheho	protestant	> >	
41	LEUL Legesse	Koo	28	"	"	"	
42	Yonasi Yanta	Koo	28	Mangstete Loosasinicheho	Protestant	> >	
43	Shamelis Ararso	Koo	21	Mangstete Loosasinicheho	protestant	> >	
44	Birhanu Berhesso	Koo	42	Mangstete Loosasinicheho	Kristijanan	> >	
45	Bekele Barasso	"	35	"	"	"	




Kiir (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
46	Tolasa Tona	L	24	Mangistate keasala	prostante	Arbelaone	
47	Raasa Karbu	L	23	"	"	"	
48	Saante Duguna	M	20	"	"	"	
49	Geetachuuu Aintib	L	41	mangistate losasala	"	"	
50	Hadera Hanso	L	28	Mangistate losasala	Prostante	"	
51	Buumea reafja	L	32	A/W/I/S/G/B/lineasala	"	"	
52	Isheetu midde	L	34	A/W/G/B	"	"	
53	Bshuu Bshine	L	30	A/W/F/A/B/m'	"	"	
54	Melesa Ahmed	L	24	Mangistate losasala (A/W/F/A/B/mine)	"	"	
55	ROMAN BURKA	M	30	naa naa ^{Bekmine}	"	"	
56	Tamenech Tariku	M	40	A/W/F/I/B	"	"	
57	Lemma Legessa	L	34	A/W/F/A/B/mine	"	"	
58	BIRUKAW KEFLE	M	24	A/W/F/A/B/mine	"	"	
59	Shelema Bessele	L	28	A/W/F/A/B/mine	"	"	
60	Mekeberia Tareegn	L	25	A/B/G/A/mi/B/mine	Orthodox	"	



Kiir (no.)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
76	Marigosi Mengistu	Koo/M	24	Civil servant	Protestant	Arbagona	Handwritten signature
77	Mellese Gulleto	"	29	"	"	"	Handwritten signature
78	Zekarias Tesfaye	"	22	"	"	"	Handwritten signature
79	Homaro Holka	"	29	"	"	"	Handwritten signature
80	Bayisa Betharu	"	22	"	"	"	Handwritten signature
81	Buura Dugana	Koo	28	"	"	"	Handwritten signature
82	Asegid Nata	"	29	"	"	"	Handwritten signature
83	Hallelule Ayale	"	39	odh/Debirerent	ortambise	"	Handwritten signature
84	Mengistu Rike	"	39	civil servant	protestant	"	Handwritten signature
85	Bunanye Buanda	"	24	Civil Servant	"	"	Handwritten signature
86	Tsegaye Birma	"	28	"	"	"	Handwritten signature
87	Tumieha Tensida	"	26	"	"	"	Handwritten signature
88	Alemayehu Bekele	Koo	24	Civil servant	Protestant	Arbagona	Handwritten signature
89	Toffese Guula	"	34	"	"	"	Handwritten signature
90	Mailu Hichya	Koo	35	"	"	"	Handwritten signature




Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
91	Hailo Harka	L	40	G/L/B/m/less	Protestant	Arba Gona	[Signature]
92	WORGU Ashenafi	S	30	---	Orthodox	---	[Signature]
93	Tariku Debesse	M	50	F/I/L/B/M/a	Protestant	---	[Signature]
94	Mesfin Feleke	M	35	-	Protestant	Arba Gona	[Signature]
95	Solomon Kare	M	35	Fa/b/m/ine	Protestant	Arba Gona	[Signature]
96	Tuluka Tumsasa	K	45	rote b/m/ine	Protestant	Arba Gona	[Signature]
97	Eyob Geremu	M	27	G/L/B/min/lesser	Orthodox	Arba Gona	[Signature]
98	Mercedes Mabeles	T	27	R/M/B/m/ine	Protestant	---	[Signature]
99	Kawato Kare	K	28	ni'g.i.d. G/ndesse	Protestant	---	[Signature]
100	Birtukanji Adane	T	25	M/G/2/TS/b	Protestant	---	[Signature]
101	Tadesse Haniso	M	24	yeetha affair office	Protestant	Arba Gona	[Signature]
102	Yemsvach Absora	F	23	Amalate mine	Orthodox	Arba Gona	[Signature]
103	ACHT RIT	M	45	no/w/af	Keftan	Arba Gona	[Signature]
104	199 NSF	M	34	Cu b - m	Protestant	---	[Signature]



18 MARS 2014

N° 0184


Kiiro (no.)	Xa'maanchusu'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
1	Sanbato Tekka	L	35	Bara gaduwancho	piroles faante	Gorche	
2	Yeneench Leellamo	L	32	uurriinkat B/m/soressa	"	"	
3	Tesfaye Ermiyas	L	31	2Kki Gashsharcho	"	"	
4	Terefe Yaekoz	L	32	Fayyumate B/m/soressa	77	77	
5	Tulamo - Tumaato	L	26	Falim/hoto/soressa	"	"	
6	ZYYASU Sho'e	L	30	Bo/Ba/si/B/soressa	"	"	
7	Nigusse Bogale	L	36	Gal/po/di/han/ba/soressa	"	"	
8	Markos Abraham	L	27	Wa/Ba/si/hu/b/soressa	"	"	
9	Ya'iboh Bogale	L	43	Si/Se/ba/mi/soressa	77	77	
10	Selemoni Edaso	L	31	Dadaaleu/mitimam	"	"	
11	Tesfaye Gonsamo	L	33	Fayyumate 2Kki soressa	"	"	
12	Temesgen Teshome	L	20	Gal/Bol/mi/soressa	"	"	
13	Mekdes HUVISO	M	27	Me/f/h/b/mi/si	"	"	
14	Emmias nigigieel	L	31	2Kki soressa	"	"	
15	yoel yo'ola	L	32	Gal/po/d/handaa/soressa	"	"	




Kiir (no.)	Xa'maan chu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
16	Geetalehen Xossa	L	32	Dara Afe-gubae	Pirtestaanti	Gorche	
17	Asefa Adato Ashonfo	L	36	Golwo/sooreessa	" "	" "	
18	Wogaato Tesfaye Snallamo	M	28	2 nd Afe-gubae	" "	" "	
19	Manaye Helamu	M	32	golwo/bultu	portestanti	" "	
20	Muse Birhom	L	24	golwo/bultu	Katolic	" "	
21	MELKAMU ROBELE	L	35	golwo/miisha	portestanti	Gorche	
22	Manuwo Rihmu	L	48	" "	golwo/bultu	" "	
23	Mitiku-Laansamo	L	34	golwo/miisha	Katoliki	" "	
24	TESOFAKELBEK	L	38	" "	Pi'kti	" "	
25	FULASSA FUTE	L	26	Durrish handara	puritotato	" "	
26	Amanuelmaka	L	25	golwo/bultu/mik	P. 2	" "	
27	Abebe Tongola	L	30	golwo/bultu/makaol	Pirtestaanti	" "	
28	SHITTA TOORE	L	25	" "	" "	" "	
29	Almoz Marate	M	21	" "	" "	" "	
30	Kaasu saakuma	L	28	akki sooreessa	portestanti	" "	



Kiir (no)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (Age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
31	Eeyamo Eegata	KO	32	2KS Jashshaaneho	Protestant	Gorchee	Signature
32	Bulbulo Bullicheha	KO	33	Head of Health center	Protestant	Gorchee	Signature
33	Tullamo Tursiisa	KO	27	Record Aderaji	Katoliki	Gorchee	Signature
34	Elias Bancha	KO	24	soorrote program Ogeera	Protestant	Gorchee	Signature
35	Hanbasha Abera	KO	28	Aganaacho	??	Gorchee	Signature
36	Desfaalem Lemma	KO	24	W/Dirir/soo/ineh	??	??	Signature
37	Mekonnen Mekki	KO	32	M/Dirir/soo/ineh	??	??	Signature
38	Aleminech AWO832	te	22	barressanchoote	11	11	Signature
39	Abbaame Gabena	KO	22	poolise	53	Gorchee	Signature
40	Kalk Hatile Birhan	KO	20	poolise	Katolike	Gorchee	Signature
41	Getaachew Geesamo	"	30	M/Dirir/soo/ineh Gineesaa'cho	Protestant	"	Signature
42	Kasahun Kowata	"	25	M/L/ha/R/Delema	"	"	Signature
43	Zetahun Sekeba	"	25	M/L/ha/R/Delema	"	"	Signature
44	Deba Hilina Hilu	"	25	M/L/ha/R/Delema	Protestant	"	Signature
45	Assefaw Yelena	KO	32	W/L/ha/R/Delema	??	??	Signature




Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
46	Tarehefu Tanini	M	34	Mitnat. lq. farsad.	Protasant	gcb	
47	Mirgamo Hirphato	M	19	Agaracho	Prozentat	Gorche	
48	Asitor i worku	F	18	Tsidaatete	Prozentat	Gorche	
49	Marmaro molge	L	21	docimeteshi ofise	Prozentat	f/	
50	Biifato Diiddeessa	L	24	Mannu diro/ko/Halagaan.	"	"	
51	Tuucha Tummicha	L	26	Rilgalt/ha/lo/ha	Prozentat	Gorche	
52	Buruki Selemon	L	27	keigalbolmisso	"	"	
53	Alemi Indaale	L	28	M/xal b.ineasacht.	Prozentat	Gorche	
54	Jeshame Birhanu	ko	21	H/Halancho	kirostan	"	
55	Belayeh Sheba	ko	25	"	"	"	
56	Teomas Anato	ko	30	we/bolmi/soreessa	kirostant	"	
57	Ritamo Rikiwa	ko	23	Tennu/bo/m./so	"	"	
58	Demire Tago	ko	27	falk/ha/bo/mim	Protestant	"	
59	Alemayewu. waccifo	ko	26	lobolmal/R/ginesa	Protestant	"	
60	kabbete Bota	ko	30	Arancho	protestant	"	



Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
61	Miribora HirPhaato	Ko	26	Agrosachho Prostanteta R/m	Prostanteta	Gorche	
62	Alinafu: Haile	M	23	Skatisti'lan	prostanteta	Gorche	
63	Aschalew Erjete	M	28	R/B/mine manujjin loosil harishshis	prostanteta	Gorche	
64	Sintayemu Zeude	M	24	G/Goraarsha	Orthodoxe	Gorche	
65	Hamatu Hayedo	m	42	G/W/F/b/m	prostanteta	Gorche	
66	Daniel Daalacha	Koo	24	Baatooshnu ofisero	"	Gorche	
67	Cherinet Fizaadu	Koo	25	Kililhalho	"	Gorche	
68	Doniel Desougn	Koo	26	Isporte Bolmilsorena	"	Gorche	
69	Daawit Daafurea	"	26	si/ service	"	"	
70	Demisse Daniel	"	25	Manjistete loosamba	Misone	Gorche	
71	Lemmalayn Gamo	"	22	"	"	"	
72	Haydu Hanigamo	Koo	32	Shaleetu Arissacho	mishini	Gorche	
73	Belayneh Bareedo	Koo	45	yoote ofisere	misone	Gorche	
74	Shokkora Lukkiha	Koo	45	e.ota mipuwa	misone	Gorche	
75	Temiru. Rabbawa	Koo	30	saddalanchoho	Prostanteta	Gorche	




Kiirro (no.)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
91	nebd 199	re	42	Bojittote ginesa Pirestantete	pirestantete	Gorche	
92	Yohannis Mitiku	Koo	24	Amarete Hoinesa	Katoolike	Gorche	
93	Tesema-Abebe	Koo	29	OWLO/Suwisa	Prostantete	Gurene	
94	Haile Arsho	Koo	20	Fayimase arsho	Kawirat	"	
95	Ledela Lembo	Koo	20	Fayimale Agasa	prostantete	"	
96	Zemma Yakob	Koo	20	Fayimale a'arasho	Prostantete	"	
97	kaatama Diidua	Koo	24	W/M/Sorressa	Prostantete	Gorche	
98	1. Bensa Bete	Koo	23	W/W/Federabli	perrezidant	"	
99	Gashaye Georje	Koo	28	u/w/w/Edgnessa	pirestantete	"	
100	Abebech Zaadesso	Te	20	u/w/w/bayessana	"	"	
101	Towatech, Teshome	Te	20	Si/Selsozamal	"	"	
102	Dognoesh, Deemise	Te	20	korreessancho	"	"	
103	Worbenesh, Dukkale	Te	20	B'galho/suu'	"	"	
104	Alemitu Shelem	Te	38	R/M/A	"	"	




Le 18 MARS 2014

N° 0184


Kiiro (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
1							
2	Ayano Beraso	M	42	lecturer	protestant	Hawassa	[Signature]
3							
4							
5	Tafesse Matewos	M	33	Lecturer	protestant	Hawassa	[Signature]
6	Melisew Dejene	M	34	lecturer	protestant	Hawassa	[Signature]
7	Coruma Ali	M	39	Director	orthodox	Hawassa	[Signature]
8	Mohammed Ali	M	36	Team leader	ISLAM	Hawassa	[Signature]
9	Zemenu Haile	M	32	lecturer	Orthodox	Hawassa	[Signature]
10	Toloma Kabitu	M	45	Planning Expert	Orthodox	Hawassa	[Signature]
11	Assefa Yohannes	M	38	I/Re/Team leader	Protestant	Hawassa	[Signature]
12	Tsegaye Lodu	M	36	lecturer	''	Hawassa	[Signature]
13	Tarikua Kebede	F	31	special s. Invention	protestant	Hawassa	[Signature]
14	Tesfay Tmamtam	M	35	Expert	protestant	Hawassa	[Signature]
15	Dereje Asrat	M	36	Director of Internal Audit	protestant	Hawassa	[Signature]




Kiir (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
31	Sindu Tesfayoh	female	26	office assistant	ortodox	Hawassa	
32	maza simundo	Female	29	mesenger	Protestant	Hawassa	
33	Engidaye Berhoun	female	30	senior plan & programme officer	Adventist	Hawassa	
34	MULUMESH EBISO	F	25	MESSENGER	ORTODOX	Hawassa	
35	BELACHEK-YAEKOR	M	33	Construction Team leader	Protestant	Hawassa	
36	TAM EMECH TELECH	F	20	construction	Protestant	Hawassa	
37	Alemu Ribzo	M	32	Auditor	protestant	Hawassa	
38	Zerhuni Mengesha	M	25	mesenger	Kiristan	Hawassa	
39	InR Dubale YATE	M	45	un/patice head	Protestant	Hawassa	
40	DESTA DARWEL	M	26	TI director	protestant	Hawassa	
41	Dasi Fe Domake	M	25	mesenger	Protestant	Hawassa	
42	Firehewot Debebe	F	21	office Assistant	protestant	Hawassa	
43	Emebet BELCHEW	F		thhr	ortodox	Hawassa	
44	Abayneh Duguna	M	35	Thhr	protestant	Hawassa	
45	Abainesh. Tachibelo		38	thhr	protestant	Hawassa	



Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
46	ኮሎሎ ኮንጅ	m	20	ተከክሪ	ሆጥራ	ሀዋሳ	
47	አሳኦ አሳኦ	w	22	ተከክሪ	ዓምራ	ሀዋሳ	
48	አሳኦ አሳኦ	w	28	አሳኦ አሳኦ	የክርስቲያን	ሀዋሳ	
49	አሳኦ አሳኦ	w	20	አሳኦ	ሆጥራ	ሀዋሳ	
50	አሳኦ አሳኦ	w	25	አሳኦ	የክርስቲያን	ሀዋሳ	
51	አሳኦ አሳኦ	w	30	አሳኦ	የክርስቲያን	ሀዋሳ	
52	አሳኦ አሳኦ	w	30	አሳኦ	የክርስቲያን	ሀዋሳ	
53	አሳኦ አሳኦ	w	22	አሳኦ	የክርስቲያን	ሀዋሳ	
54	አሳኦ አሳኦ	w	32	አሳኦ	የክርስቲያን	ሀዋሳ	
55	Meaba Tesfaye	w	28	አሳኦ	የክርስቲያን	ሀዋሳ	
56	Yohannes Yona	M	33	Lecturer	Protestant	Hawassa	
57	Bayou Bunkara	M	35	Lecture	Agronomy	Hawassa	
58	Bekynesh Betek	F	20	አሳኦ	የክርስቲያን	Hawassa	
59	Tigeremw Badego	M	31	Lecturer	protestant	Hawassa	
60	manopisa mayu.	m	20	አሳኦ	የክርስቲያን	Hawassa	






Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
61	ገበየሁ ገብረ	♂	25	የሥራ/ህ/የ/ህ/የ	ዮርስቲያን	ሀገስ	<i>[Signature]</i>
62	ገበየሁ ገብረ	♂	25	ተ/ገ/ተ/አ/ገ	ክርስቲያን	ሀገስ	<i>[Signature]</i>
63	ገበየሁ ገብረ	♂	30	ገበየሁ ገብረ	ክርስቲያን	ሀገስ	<i>[Signature]</i>
64	ገበየሁ ገብረ	♂	28	ተ/ገ/ተ/አ/ገ	ዮርስቲያን	አወሳይ	<i>[Signature]</i>
65	ገበየሁ ገብረ	♂	28	ተ/ገ/ተ/አ/ገ	ዮርስቲያን	አወሳይ	<i>[Signature]</i>
66	ገበየሁ ገብረ	♂	28	ተ/ገ/ተ/አ/ገ	ክርስቲያን	አወሳይ	<i>[Signature]</i>
67	ገበየሁ ገብረ	♂	22	የሥራ	ክርስቲያን	ሀገስ	<i>[Signature]</i>
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							

Le 18 MARS 2014
















N° 0184


Kiir (No)	Xa'maan chu'su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
1	Taaddese Dimoole	L	55	Lecturer	Protestant Kirsitaana	Hawassa	
2	Luter Balcha	L	32	Ass Lecturer	Protestant	Hawassa	
3	ABAYNEH NUSHIE	L	38	Lecturer	Protestante	"	
4	Girum Tesfaye	L	23	Lecturer	Protestante	"	
5	Lewtayehu Legesse	L	31	Lecturer	Protestant	"	
6	Dubale Dagne	L	47	Lecturer	Orthodox	"	
7	Debebe Pittu	L	40	Lecturer	Orthodox	"	
8	Afewerk Leke	L	56	Lecturer	Orthodox	"	
9	Samuel Girma	L	31	Lecturer	Protestant	Hawassa	
10	Mitiku Daimo	L	41	"	"	"	
11	Getaneh Abebe	L	50	"	Orthodox	"	
12	Basha Bekere	L	25	Ass Lecturer	Protestant	Hawassa	
13	Tesfaye Debero	L	30	Ass Lecturer	Protestant	"	
14	Abera Awoje	L	30	"	Protestant	"	
15	Mitiku Rajisho	L	34	Lecturer	Protestant	Hawassa	



Kiir (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
16	Tadele zehere	L	43	Lecturer	protestant	Hawarsa	
17	Demmege Laje	L	36	"	"	"	
18	Malaku Marmaro	L	32	"	"	"	
19	Assassahegn Fetene	L	50	"	Orthodox	"	
20	yosef Zaborios	L	51	Teacher work case work	protestant	"	
21	Dukamo - Angura	L	32	Lecturer	protestant	"	
22	D. Sertsebian Kayamo	L	36	Lecturer	Protestant	"	
23	Abate Haqos	L	26	Ass. Lecturer	protestant	"	
24	Alamayohu Lant	L	37	Ass. Lecturer	protestant	"	
25	Kibreselassie Daniel	L	36	Lecturer	protestant	"	
26	Wodow Alem A	E	38	merde	protestant	"	
27	Worku Wote	L		"	"	"	
28	Haile Karsener	L	29	lecturer	protestant	"	
29	Bogale Tizabun	L	45	teacher	protestant	"	
30	Adugna Sene	L	34	part	Orthodox	"	



Kiir (No)	Xa'maan chu su'ma (Name of applicants)	Koo/tee (Sex)	Diro (Age)	Deerra (Social status)	Ama'no (Religion)	Woreda (District)	Malaate (signature)
31	Mulugeta Boroch	K	60	High school teacher	protestant	Hawasa	
32	TESEMA TULLA	K	42	" " "	" " "	" "	
33	Tsiggenesh Bokke	m	30	Prime school teacher	catho	Alta wondo	
34	Biruk Daalecha	K	30	High school teacher (Rosisaancho)	Tradition	Dalle	
35	Abelka Biftu	L	51	school director	Orthodox	Huaska	
36	Filate Fiche	L	26	Lecturer	Hawariya	Hawasa	
37	Birtu Birhanu	K	34	Rosisaancho Teacher	Orthodox	HIZ	
38	Daamiti Bejjele	K	25	Rosisaancho	christian	Boona	
39	Daanye Assefa	K	25	Rosisaancho	Christian	Daane	
40	Elfinesh Samuel	T	22	Rosisaancho	Christian	Shambasina	
41	Yoseph Elias	K	29	Rosisaancho	Protestant	Awassa	
42	Isayas Indriyaas	K	26	Rosisaancho	Advent	Awassa	
43	Boncha Beika	L	35	" " "	Orthodox	Awassa	
44	Markos Funtosa	K	26	" " "	Christians	Awassa	
45	Girma shawfa	K	38	" " "	protestant	Hawasa	




Kiiri (no.)	Xa'maanchu su'ma (name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra (social status)	Ama'no (religion)	Woreda (district)	Malaate (signature)
46	Beyene Beshi	L	48	Rosissaanchu	Protestant	Hawaase	
47	Addisu Manjo	L	30	>>	>>	>>	
48	Aberra Barana	L	26	>>	>>	>>	
49	Aberra Hanfata	L	25	>>	>>	>>	
50	Ayyele Amalo	L	30	>>	>>	>>	
51	Assise Dimato	L	30	>>	>>	>>	
52	Abebaayho Kaasate	L	25	>>	>>	>>	
53	BERHAANU BOONA	L	28	"	"	"	
54	Ashshibir Buehe	L	29	>>	>>	>>	
55	Abrihaam Jinga	L	42	??	??	??	
56	Ayyele Siichaawla	L	25	>>	>>	>>	
57	AMISAATECHI BITRU	M	22	??	??	??	
58	BEQELECH BEXXERA	M	22	>>	>>	>>	
59	ABIWNET ASFANU	M	20	??	??	??	
60	BARASA BAXISO	L	24	>>	>>	>>	



Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(signature)
61	Halaga Birzanu	L	28	Rosii Saanchu	Protestant	Hawassa	
62	Alemitu Koo'miso	M	30	Rosii Saanchu	protestant	Hawassa Shebedino	
63	Bekkezu Baadega	L	24	"	"	Hawassa	
64	Akililu Lemma	L	26	"	"	Hawassa	
65	Fikadu Setu	L	25	"	"	Benda Daye	
66	H/Yesus muse	L	27	"	"	Daalle	
67	MULUGEEFA MUNXAASHA	L	26	"	"	Bansa	
68	Messelech Gezaheeny	M	25	"	"	Damio	
69	TESEMMA SELEMOONI	L	24	"	"	BOONA	
70	GEZZAHANY GEETAACHO	L	26	"	"	BOONA	
71	Mawgosi Laalle	L	26	"	"	BOONA	
72	Kebeba Gadda	L	30	"	"	Afwerda	
73	Hikrato D'isa	L	24	"	"	Shabe	
74	Demisse Haro	L	25	"	"	Hawassa	
75	HASSENA HA Gaabo	L	28	"	"	Hawassa	

70916046
03



Kiir (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
76	Saata Lemisha	M	23	Resistant	Protestant	Hawassa	
77	KIFLE YOSA	M	24	Teacher	protestant	Arboreessa	
78	Hiwut Mekonnen	F	21	"	protestant	"	
79	Tirfe Galgala	"	21	"	"	Wondo Genet	
80	Tomast Tunjisa	M	23	"	"	chiye	
81	Tigisti Kifa	F	22	"	"	Yirgalem	
82	Mamush Birhanu	L	22	"	"	Beena	
83	KIFLE ARGATA	M	28	"	"	HAWASA	
84	HEESSA EEBBISO	L	28	"	"	"	
85	Mereyech Margos	F	22	"	"	"	
86	Shukromo Addiso	M	22	"	"	Arboreessa	
87	Faanta Manisa	M	22	"	"	HAWASA	
88	Tigistu Dangiso	M	22	"	"	HAWASA	
89	Eshetu Gihiwot	M	25	"	"	Wolbaita	
90	Chobi Baggala	L	24	"	"	Barricha	



Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(signature)
91	Teshoone Dikik	L	34	Rosii'saancho	Kiritiyaana	Hawaasa	
92	Dessalegn Dandama	L	28	Rosii'saancho	Kiritiyaana	Hawaasa	
93	Tubulu Horsa	L	31	Rosii'saancho	Kiritiyaana	Hawaasa	
94	Wena Toga	L	23	Rosii'saancho	Protestant	Hawaasa	
95	Wudineshi hiddo	M	20	Rosii'saancho	Protestant	Hawaasa	
96	Zerihun Gesano	L	24	Rosii'saancho	Protestant	Hawaasa	
97	Yohannes Bekele	L	24	Rosii'saancho	Protestant	Hawaasa	
98	Yoonarsi Konyo	L	24	Rosii'saancho	Protestant	Hawaasa	
99	Wolke Dargiso	L	24	Rosii'saancho	Kristian	Hawaasa	
100	Worfe Demmeje	M	23	>>	>>	>>	
101	Yuweeti Geetu	L	23	Rosii'saancho	Protestant	Hawaasa	
102	Yosefi Yan Ra	L	25	Rosii'saancho	Kristian	Hawaasa	
103	DEGIFE DEBELA	L	28	Rosii'saancho	Kiritiyaana	Hawaasa	
104	Gatiso Besha	K	34	Rosii'saancho	Protestant	Hawaasa	



Kiiro (no.)	Xa'maanchu su'ma(name of applicants)	Koo/tee (sex)	Diro (age)	Deerra(social status)	Ama'no(religion)	Woreda(district)	Malaate(si gnature)
91	Buruk'aa'ni Riki'ullo	Tee	20	Sirbaaneho	protestante	Hawassa	AB
92	Ayalewesh Tsegaye	Tee	20	Egenti'shaaneho	protestante	Hawassa	AB
93	Tigist Tadele	Tee	28	Artistichaho	Katholike	Hawassa	AB
94	Asrati Markosi	Koo	21	Artistichaho	protestante	Hawassa	AB
95	Meyimana Kediri	Tee	19	Artistichaho	Or Muslim	Hawassa	AB
96	Shito Bukisa	Koo	22	Artistichaho	protestante	Hawassa	AB
97	Damenedil Dauditi	Koo	22	Artistichaho	protestante	Hawassa	AB
98	Selomoni Demeye	Koo	46	Artistichaho	Kiristanaho	Hawassa	AB
99	Desene Geremu	Koo	22	Artistichaho	protestante	Hawassa	AB
100	Yisaki Arewo	Koo	35	Agaraasi'icho	Kiristanaho	Hawassa	AB
101	Bogale Fuxune	Koo	22	poolde	protestante	Hawassa	AB
102	Meseret Tadele	Tee	32	Artistide	ortodokise	Hawassa	AB
103	Abebe Bogale	Koo	34	Artistichaho	ortodokise	Hawassa	AB
104	Bereketi Woldeyesus	Koo	22	Daddalaaneho	protestante	Hawassa	AB

